

ዛሬም ጎንደር አነባች!

(ሙሉ ቀን ተስፋው)

የፌዴራል ፓሊስ የለበሱ የትግራይ ልዩ ኃይሎች በጎንደር ዐማሮች ላይ ተኩስ ከፍተኛ ሰዎችም እየሞቱ ነው። ሙንገዶች ከታች በምስሉ እንደሚታዩው ተዘግተዋል።

ወጣቶች “ዐማራ ነን፤ እንፈራም” እያሉ ከትግራይ ሰራዊት ጋር ደማቸውን እያፈሰሱ ነው።

ወጣቶች ወንድሞቻቸውን የወልቃይት ዐማራዎች አሳልፈው አይሰጡም።

የዐማራን ደም ጠጥቶ የማይረካው የትግራይ ፋሽስት

የትግራይ ፋሽስታዊ ሥርዓት በጎንደር ዐማሮች ላይ ዛሬም ደም እያፈሰሰ ነው። ሲፈልግ የአዲስ ዓመት ዋዜማ፣ ሲሻው በየቤቱ እየለቀመ፣ አሊያም በሚረሚያ ቤት በሕግ ጥላ ሥር ባሉበት የዐማራን ደም ያፈሳል። ይህ እብረትና ፍጹም መታባይ ነው።

የወልቃይትን ዐማሮች በተወለዱበት ቀየ፣ ባባቶቻቸው ርስት እነርሱ መጥተው አባረሯቸው። ቀያቸውን ለቀው ጎንደር ከተማ ባሉበት «እስኪ የሚያድናችሁን እያለሁ» እያሉ በየተጠጉበት መንጥሮ መውሰድ የደረሰባትን የእብረትና መታባይ መጠን ያሳያል።

ይህ የአንድ እናሳ ቡድን ፋሽስታዊ ሥርዓት በዐማራው ሕዝብ ላይ የሚያደርሰውን በደል ዘርዘረን እንዘልቀውም። በጎንደር ከተማ ብቻ ከ1983 ዓ.ም. ጀምሮ የገደለውን ሰው ብዛት ማንም ቆጥሮ አይዘልቀውም። ይህ ሥርዓት በ85/86 ዓ.ም. በአዲስ ዓመት ዋዜማ አደባባይ እያሰሩ ጉብቶ ከ60 በላይ ምዕመንን ረፈረፈ፤ የቤተ መቅደስ መጋረጃዎች በደም

የጨቀየ የቤተ መቅደስ መወልወያ ሆነ። የሞተ አስከሬን የክፈን ጨርቅ ሆነ። በ2006/7 ዓ.ም. ጥረው ግረው የሠሩትን ቤት በገንፎ ቁጭ አካባቢ አፈራረሰ፤ ብዙ ሰዎችንም በጠራራ ፀሐይ ገደለ። በ2008 ዓ.ም. ማረሚያ ቤት አቃጥሎ በሕግ ጥላ ሥር ያሉ ከ100 የሚልቁ ዐማሮችን በጅምላ ጨረሰ።

ይኸው ዛሬ የማኅበራዊ ሚዲያን ዘግቶ የጎንደር ዐማሮችን ለመጨፍጨፍ በንጹቃን ሰዎች ላይ የጥይት እሩምታ ከፍቷል። ከፊል የወልቃይት የዐማራ ማንነት አስተባባሪ ከሚቱዎችን እፍኖ ወስዷል፤ ቀሪዎችን ለመውሰድ በመከላከያና በፌዴራል ፓሊስ አካባቢው ከቧል። አንድ የወልቃይት ዐማራ በጥይት ተመቶ ሆስፒታል ገብቷል። ዛሬም እንደ ትናንቱ በየአደባባዩ ያፈሰሱት ደም ቆሌያቸውን የሚያረካው አልሆነም።



ሞት ለዐማራ ሕዝብ አዲስ አይደለም፤ የፋሽስቱ የትግራይ መንግሥት ሃያ አምስት ዓመት ሲገድለው ኖሯል። የዐማራ ሕዝብ ለሁሉም እየኖረ ብቻውን ሲሞት ነው ታሪክ የሚያውቀው። የጎንደር ዐማሮችም የወልቃይት ዐማራ የማንነት ኮሚቴዎችን (ያልተወሰዱትን) አሳልፈው እንደማይሰጧቸው አምናለሁ። እርግጥ ነው ወያኔዎች ብዙ ሰው ይገድላሉ፤ መቼት ያልገደሉበት ጊዜ አለና።

ይህ እብሪት በዐማራ ሕዝብ የተባበረ ክንድ የሚተነፍስበት ቀን ሩቅ እንዳልሆነ አውቃለሁ። በጎንደር የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ስለራሳቸው መጻኢ እጣ ፈንታ ሲሉ ወገኖቻቸው በዐማራው ላይ የሚያደርሰውን በደል እንዲያቆሙ መናገር አለባቸው። እስካሁን የተዘረፈው፤ እስካሁን የተገደለው ከበቂም በላይ ነው። ጥጋብ ከልክ ካለፈ ያቅራል።

ማሳሰቢያ፡ በአካባቢው ያላችሁ ዐማሮች መረጃዎችን በመለዋወጥ እንድትተባበሩ አሳስባለሁ፤ ገለልተኛ ነን የሚሉ የመገናኛ ብዙሃን ጉዳዩን ይከታተሉት ዘንድም እጠይቃለሁ።